



**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት**  
**ልሳነ ሕግ ጋዜጣ**  
**Lissane Hig Gazeta of the Benishangul Gumuz**  
**Regional State**

<p>18 አመት ቁጥር 102 አሶሳ ጥር 2004.</p>	<p>በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ምክር ቤት ጠባቂነት የወጣ Issued under the auspices of the Council of the Benishangul- Gumuz Regional State</p>	<p>18th year No102 Assosa Jan. 2012</p>
--------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------

**ማዕራፊ**

አዋጅ ቁጥር 102 /2004 ዓ.ም  
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች  
ባለሥልጣንን እንደገና ለማቋቋምና ሥልጣንና  
ተግባሩን ለመወሰን የወጣ አዋጅ

**Contents**

**Proclamation No 102 /2012**  
A proclamation to provide for the  
Re-establishment, and Arrangement of Power's and Duty's of  
the Benishangul Gumuz Regional State Revenue Authority

አዋጅ ቁጥር 102 /2004 ዓ.ም  
የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት  
ገቢዎች ባለስልጣን እንደገና ማቋቋምና  
ሥልጣንና ተግባር መወሰኛ አዋጅ

**Proclamation No 102 /2012**  
Re-establishment, and Arrangement of Power's and Duty's  
of the Benishangul Gumuz Regional State Revenue  
Authority Proclamation

**መግቢያ፣**

በሀገራችን ተግባራዊ የሆነውን ፌዳራላዊ

**Introduction:**

WHEREAS, the sharing of revenue between the Federal  
and Regional Governments has been made

የመንግሥት አደረጃጀት መሠረት በማድረግ በፌዴራልና በክልል መንግሥታት መካከል የገቢ ክፍፍል የተደረገ በመሆኑ፤

in line with the prevailing Federal Structure;

በሕግ ተለይተው በተለያዩ አካላት እንዲሰበሰቡ የተመደቡ የታክስ፣ የአገልግሎት እና ሌሎች ገቢዎች አወሳሰንና አሰባሰብ ተግባር በተማክለ አግባብ እንዲከናወን ማድረግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, the assessment and collection of taxes, service charges and other revenues legally specified by different bodies are properly executed in centralized manner;

በታክስ አስተዳደርና በሌሎች ገቢዎች የተለየ ባሕርይ አንጻር ኃላፊነትን በብቃት በመወጣት የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨውን ገቢ አሟጦ መሰብሰብ ይቻል ዘንድ የተሟላ ድርጅታዊ አቋም፣ የሰለጠነ የሰው ኃይል፣ ዘመናዊ የመረጃ ቴክኖሎጂና የተቀላጠፈ የአሠራር ሥርዓት ያለው ሆኖ የክልሉን ሰባአዊና ቁሳዊ ሀብት በማልማት፣ ድህነትን በማስወገድ እና መልካም አስተዳደርን በማስፈን ረገድ የሚያግዝ ራሱን የቻለ አስተዳደራዊ ነጻነት ያለው ጠንካራ የገቢ ባለስልጣን መ/ቤት እንደገና ማቋቋም በማስፈለጉ፤

WHEREAS, due to the unique behavior of tax administration and other revenues, it is, thus, deemed necessary to establish a Regional State Revenues Authority as an autonomous Government body having complete organizational structure, skilled manpower, modern information technology and efficient working system with a view to effectively discharge its responsibilities in response to the Region's Endeavour towards the eradication of poverty and ensuring good governance through the development and proper utilization of both the human and non-human resources of the Region ;

በመሠረታዊው የሥራ ሂደት ለውጥ ጥናት የተገኘውን ውጤት መነሻ በማድረግ ይህንኑ ተግባር ወደ ላቀ ደረጃ ለማሸጋገር የሚያስችል ተቋሙ በታክስ ኢንተሊጅንስ፣ ወንጀል ምርመራና ክስ አቀራረብ ተደራጅቶ እንዲሰራ ማድረግ በማስፈለጉ፤

WHEREAS, based on the findings of the implementation of the Business Process Reengineering study and to transform the same to a higher level, it is necessary to create a viable organizational arrangement, leadership and working system in the matters of tax intelligence, criminal investigation and persecution;

የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልል ምክር ቤት በተሻሻለው የክልሉ ሕገ-መንግሥት አንቀጽ /49/ ንዑስ አንቀጽ /3/ /1/ ድንጋጌ ሥር በተሰጠው ሥልጣን መሠረት ይህንን አዋጅ አውጥቷል፡፡

NOW, therefore, the council of the Benishangul- Gumuz Regional State, in accordance with the powers vested in it under the provision of Article 49 sub-article 3 (1) of the Revised Constitution of the Region, hereby issued this proclamation.

**ክፍል አንድ**  
**ጠቅላላ**

**PART ONE**  
**GENERAL**

**1) አጭር ርዕስ**

ይህ አዋጅ “የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለስልጣንን እንደገና ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 102 / 2004 ዓ.ም” ተብሎ ሊጠቀስ ይችላል።

**1) Short title**

This proclamation may be cited as “A proclamation to provide for the Re-establishment, and arrangement of powers and duties of the Benishangul Gumuz Regional State Revenue’s Authority Proclamation No. 102 /2012.”

**2) ትርጓሜ**

የቃሉ አገባብ ሌላ ትርጉም የሚያሰጠው ካልሆነ በስተቀር በዚህ አዋጅ ውስጥ፡-

**2) Definitions**

In this proclamation, unless the context requires otherwise:

1. “ታክስ” ማለት በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰቡ የተመደቡ የታክስና ቀረጥ ገቢዎች እና በክልል መስተደድሩና በፌዴራል መንግስታት መካከል የሚከፋፈሉ የጋራ ታክስ ገቢዎችን ያካትታል።

1. “Tax” means tax and duty revenue classified to be collected by the Regional Government and includes joint tax revenues to be shared between the Federal and Regional Governments.

2. “የታክስ ሕግ” ማለት በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰብ ስለተመደበ እንዲሁም ከፌዴራል መንግስት በውክልና በሚሰጥ ስልጣን መሰረት ስለሚሰበሰብ ማናቸውም የታክስ፣ ቀረጥና የከተማ አገልግሎት ገቢ የሚደነግግ ሕግ ነው።

2. “Tax Law” means legislation that provides for taxes, duties and city service revenue specified for collection by the Regional Government as well as the power given from Federal Government through delegation.

3. “የታክስ ማዕከል” ማለት ታክስ ከፋይ በሚገኝበት አካባቢ በሚገኝና እንደ አስፈላጊነቱ በዞን፣ በወረዳ ወይም በከተማ አስተዳደሮች ገቢ ጽ/ቤቶች ስር የሚተዳደር የታክስ መሰብሰቢያ ጣቢያ ነው።

3. “Tax Center” means a tax collection station established by the Regional Revenue Authority as needed and administered by zone, woreda or City Administration Revenues Offices located in the vicinity of tax payers.

4. “ባለሥልጣን” ማለት የቤኒሻንጉል-ጉሙዝ ክልል ገቢዎች ባለሥልጣን እና በሥሩ

4. “Authority” means the Benishangul-Gumuz region revenue authority and it includes the revenue

በተለያዩ የአስተዳደር እርከኖች የሚገኙትን የገቢ ጽ/ቤቶችን ያጠቃልላል።

offices under it that available at various administrative levels.

5. “የታክስ ወንጀል” ማለት በሀገሪቱ የወንጀል ሕግና በሌሎች ሕጎች ላይ የወንጀል ጥፋቶች ናቸው ተብለው የተደነገጉትን ናቸው።

5. “Tax Criminal Offences” means offences committed in violation of the country’s penal and other laws

6. ጽ/ቤቶች ማለት በክልሉ ውስጥ በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኝ የገቢ ሰብሳቢ ተቋማት ናቸው ።

6. Offices mean tax collection institutions found at various administrative hierarchies in the region.

7. “የታክስ ወንጀል መርማሪ” ማለት የታክስ ወይም የሌሎች ገቢዎች ወንጀሎችን የሚያጣራ የባለስልጣኑ የወንጀል ምርመራ ባለሙያ ነው።

7. “Tax Criminal Investigator” means an investigation officer of the Authority who investigates criminal cases in relation to tax or other revenue offences.

8. “ዐቃቤ ሕግ” ማለት በዚህ አዋጅ አንቀጽ (11) ንዑስ አንቀጽ (3) ላይ የተደነገጉትን ስራዎች የሚሠራ በክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን የሚመደብ የባለስልጣኑ የህግ ባለሙያ ነው።

8. “Prosecutor” means an authority’s lawyer who appointed by the same to execute the duties specified in article (11) sub article (3) under this proclamation.

9. “ሰው” ማለት ማናቸውም የተፈጥሮ ሰው ወይም በህግ የሰውነት መብት የተሰጠው አካል ነው።

9. “Person” means any natural or judicial person

10. “አማካሪ ቦርድ” ማለት በክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን የሚቋቋም የቋሚነት ይዘት ያለው የባለስልጣኑ አማካሪ አካል ነው

10. “Board” means an advisory body of the authority that established by the same and works permanently.

**3) የጾታ አገላለጽ**

**3) Sex reference**

በዚህ አዋጅ ውስጥ በወንድ ጾታ የተገለጸው ሁሉ የሴት ጾታንም ይጨምራል

In this proclamation ,all the terms refer to the masculine shall also equally apply to feminine

**ክፍል ሁለት**

**ስለ ክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣን መቋቋም፣ ዓላማ፣ አደረጃጀት፣ ስልጣንና ተግባር**

**4) መቋቋም**

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት የገቢዎች ባለስልጣን ከዚህ በኋላ “ባለስልጣን” እየተባለ የሚጠራ ራሱን የቻለ አስተዳደራዊ ነጻነትና ህጋዊ ሰውነት ያለው የክልሉ መንግስት መስሪያ ቤት ሆኖ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡

2. የባለስልጣኑ ተጠሪነት ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ይሆናል

**5) ዓላማዎች**

ባለሥልጣኑ በዚህ አዋጅ መሰረት የሚከተሉት ዓላማዎች ይኖሩታል፡-

1. በክልሉ ውስጥ ዘመናዊ የታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ ስርዓት በመዘርጋት ለተገልጋዮች ፍትሐዊ፣ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግልት እንዲያገኙ ማድረግ፤

2. ታክስ ከፋዩ ህብረተሰብ ግዴታውን በፍቃደኝነት እንዲወጣ ማስተማር፤

3. የክልሉ ኢኮኖሚ የሚያመነጨው የታክስ ገቢ፣ የከተማ አገልግልት ገቢ እና ከፌዴራል መንግስት በተሰጠ ወይም በሚሰጥ የውክልና ስልጣን መሠረት ሌሎች የገቢ አይነቶችን በብቃትና በወቅቱ እንዲሰበሰብ ማድረግ፤

4. በክልሉ ውስጥ የታክስ ማጭበርበርና የመሰወር አድራጎቶችን በመከላከልና በመቆጣጠር የታክስ ህግጋትና ደንቦች መከበራቸውን ማረጋገጥ፡፡

**PART TWO**

**Establishment, objective and arrangement of the power’s and duty’s of the Regional Revenues’ Authority**

**4) Establishment**

1. The Benishangul Gumuz Regional State Revenues Authority here in after referred to as “The Authority” is here by established by this proclamation as an autonomous Regional Government body having its own legal personality.

2. The authority shall be accoubtable to the head of the egovermenet of the regional state

**5) Objectives**

The Authority shall have the following objectives:-

1. To establish modern revenue assessment andcollection system, and provide customers with equitable, efficient and quality service in the Region;

2. To promote voluntary compliance by causing taxpayers discharge their tax obligations;

3. To collect timely and effectively Regional tax and City service revenues and the types of taxes delegated and to be delegated by the Federal Government;

4. To ensure tax laws and regulations by preventing and controlling tax fraud and tax evasion.

**6) ዋና መስሪያ ቤት**

የባለሥልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት በአሶሳ ከተማ ውስጥ ሆኖ እንደ አስፈላጊነቱ በዞን፣ በወረዳ፣ በከተማ እና በሌሎች የአስተዳደር እርከኖች ጽ/ቤቶችና የታክስ ማዕከላትን ሊያደራጅ ይችላል።

**7) የባለስልጣኑ ስልጣንና ተግባር**

ባለሥልጣኑ በግብርና ታክስ እንዲሁም በሌሎች ሕጎች የተሰጡት ሥልጣንና ተግባሮች እንደተጠበቀ ሆኖ የሚከተሉት ሥልጣንና ተግባርና ይኖሩታል

1. በክልሉ ውስጥ የታክስ ሕጎችን ደንቦችንና መመሪያዎችን ያስከብራል፣ ያስፈጽማል፣
2. በህግ ተለይተው በክልሉ መንግስት እንዲሰበሰቡ የተመደቡትንና ከፌዴራሉ መንግስት በሚሰጠው ውክልና መሠረት በክልሉ መንግስት እውቅና የፌዴራልንና የጋራ ገቢዎችን ይወስናል፣ ይሰበስባል፣
3. በክልሉ ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴ ላይ ተመሥርቶ ጥናቶችን በማካሄድ የክልሉን የገቢ መሠረት ያሰፋል፣ በታክስ አስተዳደሩ የሚከሰቱ ችግሮችን በማጥናት እንዲፈቱ ያደርጋል፣
4. በክልሉ ውስጥ በመካሄድ ላይ ያለውን የታክስ ሥርዓት ማሻሻያ ፕሮግራም አፈፃፀም በባለቤትነት ይመራል፣ ያስተባብራል፣
5. የታክስ ሕጎችን ለማስፈፀም የሚያስፈልጉትንና በማናቸውም ሰው እጅ የሚገኙ ሰነዶችን ይመረምራል፣

**6) Head Office**

The head office of the Authority shall be located in Assosa City and when necessary, it may establish offices and tax centers at Zone, Woreda, city and other administrative hierarchies

**7) Powers and Duties of the Authority**

Without prejudice to the duties and powers given to the authority by the tax laws and other laws, the authority shall have the following specific powers and duties

- 1) Enforce and implement tax laws, regulations and directives within the Region.
- 2) Assess and collect tax revenues that are legally specified to be collected by the Regional Government, and joint tax revenues of the Regional and Federal Governments in pursuance of delegation of power from the Federal Government, upon the recognition of the Regional Government;
- 3) Carryout revenue research to broaden the revenue base on the basis of the economic activity of the Region; and seek solutions to problems pertaining to tax administration of the Region;
- 4) Direct and coordinate the implementation of tax reform program being undertaken in the Region;
- 5) Inspect documents found in any person's possession necessary for the execution of tax laws.

6. ታክስ ከፋዩ ህብረተሰብ ታክስ በፈቃደኝነት የመክፈል ባህልን እንዲያዳብርና መብትና ግዴታውን ጠንቅቆ እንዲረዳ በተለያዩ የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮች ትምህርት እንዲሰጥ ያደርጋል፤ የታክስ አስተዳደር ብቃት ያላቸውን ባለሙያዎች ለማፍራት የሚያስችለውን የስልጠናና የሙያ ማሻሻያ ስልቶች ይዘረጋል፤
7. የታክስ ህጎችን በመጣስ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ይመረምራል፤ ይከሳል፤ ይከራከራል፤ ይህንኑ ለማከናወን የራሱን ዐቃቤ ያነ-ህግና የታክስ ወንጀል መርማሪዎች ያደራጃል፤ አፈፃፀማቸውን ይቆጣጠራል፤
8. በክልሉ ውስጥ ዘመናዊ የታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ ስርዓት በመዘርጋት ተግባራዊ ያደርጋል፤ በመስኩ የግልፅነትና የተጠያቂነት መርፀፊዎችን መሠረት በማድረግ ፍትሐዊ፣ ቀልጣፋና ጥራት ያለው አገልግሎት ይሰጣል፤ ታክስ ነክ መብቶች በአግባቡ እንዲፈፀሙ ያደርጋል፤
9. በክልሉ ውስጥ ለሚገኙት ታዳጊ ከተሞች እና ማዘጋጃ ቤቶች ለሚሰበሰቧቸው ገቢዎች ባለስልጣኑ ሁሉአቀፍ የሙያ ድጋፍ እና የተሟላ አቅም እንዲኖራቸው የአሰራር ስልጠና፣ ክትትልና ድጋፍ ይሰጣል፡፡
10. ለታክስ አወሳሰን የሚያስፈልጉትን መረጃዎች ያሰባስባል፤ ያጠናክራል፤ እነዚህን በመጠቀም ታክስ ይወስናል፤ ይሰበስባል፤
11. የታክስ ሕጎችን፣ ደንቦችንና መመሪያዎችን ማውጣትና ማሻሻል ሲያስፈልግ ጥናቶችን ያካሂዳል፤ ለክልሉ መንግስት አቅርቦ ያስወስናል፤
12. የንብረት ባለቤት ይሆናል፤ ውል ይዋዋላል፤ በስሙ ይከሳል፤ ይከሰሳል፤

- 6) Develop and implement various taxpayers' education programs to promote a culture of voluntary compliance of taxpayers in the discharge of their tax obligation; improve staff competence in adherence to the tax administration through launching appropriate capacity building mechanisms;
- 7) Investigate tax offences, institute and follow up criminal proceedings in courts; for the discharge of such responsibilities, organize and administer its own prosecutors and tax criminal investigators, and control their implementation
- 8) Establish and implement modern tax assessment and collection system based on the rules of transparency and accountability, by providing equitable, efficient and quality services; enforce tax incentives and ensure that such rights are used for their intended purposes;
- 9) The authority provide all out and necessary technical and professional support , to those , municipalities and emerging cities in the region ; build their capacity in order to effectively assess and collect their respective taxes and revenues.
- 10) Collect and compile data necessary for tax assessment, and by using the same, assess and collect taxes thereof;
- 11) Undertake studies, when necessary, to issue and amend tax laws, regulations and directives, and thereby submit and implement the same to the Regional Government for approval;
- 12) Own property, enter into contracts, sue and be sued in its own name

- 13. ለታክስ ከፋዩ አማራጭ የታክስ መክፈያ ተቋማትን ያመቻቻል፤
- 14. የመሥሪያ ቤቱን የአጭር፣ የመካከለኛና የረጅም ጊዜ እቅድና በጀት አዘጋጅቶ ያቀርባል ሲፈቀድለትም ተግባራዊ ያደርጋል፤ የሥራ እንቅስቃሴዎቹን በሚመለከት ለሚመለከታቸው አካላት ሪፖርቶችን ያቀርባል፤
- 15. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (7) የተደረገው እንደተጠበቀ ሆኖ የታክስ ወንጀሎችን የመመርመርና የመክሰስ ስልጣኑን እንደአስፈላጊነቱ ለክልሉ ፖሊስ እና ለክልሉ ፍትህ አካላት በውክልና ሊሰጥና ሊያሰራ ይችላል፤
- 16. ይህን አዋጅ ተግባራዊ ለማድረግ በክልሉ መስተዳደር ም/ቤት ጸድቆ በሚወጣ ልዩ የባለስልጣኑ የሠራተኞች መተዳደሪያ ደንብ መሠረት ሠራተኞችን ይቀጥራል ፤ ያስተዳድራል፤ ያሰናብታል፡፡
- 17. ባለስልጣኑ በክልሉ መንግሥትና በወረዳ/ከተማ አስተዳደር ስልጣን ሥር የሚወድቁትንና የጋራ የግብር እና ታክስ መሠረቶችን አይነትና ብዛት ይለያል፤ በእነዚህ አካላት መካከል የሚከፋፈልበትን ቀመር ያዘጋጃል፤ ለክልሉ መንግሥት አቅርቦ ያስወስናል ፡፡
- 18. ዓላማዎችን ለማስፈጸም የሚረዱሌሎች በህግ የተፈቀደ ተግባራትን ያከናውናል፡፡

- 13) Provide for taxpayers alternative institutions to pay their taxes
- 14) Prepare and submit the revenue's Authority short, medium and long term plan and budget, implement up on the approval; and submit periodical reports to the council of Regional Government; and other concerned bodies.
- 15) Without prejudice to article (7) sub article (7) It may delegate and implement as necessary its powers of tax criminal investigation and prosecution to the Regional police and justices body.
- 16) The authority shall employ, administer and dismiss employees in accordance with the authority's special employee administration regulation, to be issued by regional government under this proclamation.
- 17) The authority identify those tax and revenue bases fall under the power of the regional government and worda/ city administrations; it also identify the concurrent taxes that can be shared between the same, and prepare the method of calculation and submit to the regional government for determination, & approval.
- 18) Perform other related activities, as permitted by law, for the implementation of its objectives.

**8) ድርጅታዊ አቋም**

**8) Organizational Structure**

- 1. ባለስልጣኑ በዚህ አዋጅ መሠረት የሚከተለት አካላት ይኖሩታል፡-

- 1. The Authority shall have the following bodies:



- ሀ. ዋና ዳይሬክተር፤
- ለ. እንደ አስፈላጊነቱ ምክትል ዋና ዳይሬክተር
- ሐ. በዋና ዳይሬክተሩ የሚመደቡ ዐቃቢያን-ህግ
- መ. ለስራው አስፈላጊ የሆኑ ሌሎች ሠራተኞች፡፡

- a. Director general,
- b. As necessary Deputy Director general, and
- c. Prosecutors, who are appointed by the General Director and
- d. Other necessary staff.

- 2. የባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተርና ምክትል ዳይሬክተር በክልሉ ርዕሠ መስተዳደር ይሾማሉ።
- 3. የዋና ዳይሬክተሩ ተጠሪነት ለርዕሰ መስተዳደሩ ሲሆን የምክትል ዳይሬክተሩ ተጠሪነት ለዋና ዳይሬክተሩ ይሆናል።

- 2. The General Director and Deputy Director shall be appointed by the Regional Head of Government of the Region.
- 3. The Director General is accountable to the Head of the Government and the Deputy Director is accountable to the Director General.

**9) የባለስልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ሥልጣንና ተግባር**

**9) Powers and Duties of Director General of the Authority**

ዋና ዳይሬክተሩ የባለስልጣኑ ዋና ሥራ አስፈጻሚ ወይም የበላይ ኃላፊ በመሆን በዚህ አዋጅ አንቀጽ /7/ ሥር ለባለሥልጣኑ የተሰጡትን ሥልጣንና ተግባር በሥራ ላይ ከማዋል በተጨማሪ ከዚህ የሚከተሉት ዝርዝር ሥልጣንና ተግባራት ይኖሩታል፡፡

The Director General shall be the chief executive officer of the Authority and implement the powers and duties of the Authority specified in Article (7) of this proclamation; in addition the Director General shall have the following powers and duties:

- 1. ይህን አዋጅ መሠረት በማድረግ የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት የሚያወጣውን ልዩ የባለሥልጣኑ ሠራተኞች መተዳደሪያ ደንብ ተግባራዊ ያደርጋል።
- 2. ዋና ዳይሬክተሩ ከክልሉ ፍትህ ቢሮ እና ከባለስልጣኑ የማኔጅመንት ኮሚቴ ጋር በመመካከር ስነ ምግባራቸውን እና ብቃታቸውን ግምት ውስጥ በማስገባት የባለስልጣኑን አቃቢያን ህግ ይመድባል፤ ያስተዳድራል።
- 3. የባለሥልጣኑን ስትራቴጂያዊ እቅድ፣ አመታዊ የሥራ ፕሮግራምና የማስፈጸሚያ በጀት ረቂቅ ያዘጋጃል፤ ሲፈቀድም በሥራ ላይ ያውላል፤
- 4. ለባለሥልጣኑ በተፈቀደለት በጀትና የሥራ ፕሮግራም መሠረት ገንዘብ ወጪ ያደርጋል፤

- 1. Ensure the proper implementation of the Authority's special employee administrative regulation to be issued by the regional government under this proclamation.
- 2. In consultation with the regional bureau of Justice and the Authority's management committee, the general director assign and administer prosecutors of the Authority;
- 3. Prepare strategic and annual plans as well as budget of the Authority and implement the same upon approval;
- 4. Effect expenditure in accordance with the approved budget and work program of the Authority;

5. ከሶስተኛ ወገኖች ጋር በሚያደርጋቸው ግንኙነቶች ሁሉ ባለሥልጣኑን ይወክላል፤
6. የባለሥልጣኑን የሥራ እንቅስቃሴ ሪፖርት አዘጋጅቶ ለክልሉ ርዕሰ መስተዳድር ያቀርባል፤
7. ከሥራው ጋር ተዛማጅነት ያላቸውን በርዕስ መስተዳድሩ የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራትን ያከናውናል፡፡

5. Represent the Authority in its all dealings with third parties;
6. Prepare and submit the activity reports of the authority to the head of regional government.
7. Perform other related activities assigned by Regional Head of Government.

**10) የምክትል ዳይሬክተሩ ሥልጣንና ተግባር**

**10) Powers and Duties of Deputy Director**

**Deputy Director of the Authority:**

**የባለሥልጣኑ ምክትል ዳይሬክተር፡-**

1. በባለሥልጣኑ ዋና ዳይሬክተር ተለይተው የሚሰጡትን ሌሎች ተግባራት ያከናውናል፤
2. ዋና ዳይሬክተሩ በማይኖርበት ወይም ሥራውን ማከናወን በማይችልበት ጊዜና ሁኔታ እሱን ተክቶ ይሠራል፡፡

1. Perform other activities assigned to him by the Director General;
2. Direct and administer the Authority on behalf of the Director General in his absence or on conditions inability to perform his duties.

**11) ስለግብር ወንጀል መርማሪዎችና ዐቃቢያነ-ሕግ**

**11) Tax Criminal Investigators and Prosecutors**

1. የባለስልጣኑ የታክስ ወንጀል መርማሪዎችና የአቃቢያን ሕግ በሀገሪቱ የወንጀለኛ ህግ፣ የወንጀለኛ መቅጫ ስነ ስርዓት ህግ፣ የግብር ህጎች እና ሌሎች ህጎችን መሠረት በማድረግ ይሰራሉ ፡፡
2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ/1/ ስር የሰፈረው አጠቃላይ ድንጋጌ እንደተጠበቀሆኖ የግብር ወንጀል መርማሪ ባለሙያ በዚህ አዋጅ መሠረት፡-

1. The authority's tax criminal investigators and prosecutors are working in accordance with penal law, the criminal procedure code, tax laws and others laws.
2. Without prejudice to Sub-article (1) of Article (11), the tax criminal investigator shall:
  - a. Investigate criminal offences committed against the region's government revenues and taxes offence in violation of tax laws

ሀ/ የታክስ ህጎችን በመተላለፍ በክልሉ መንግስት ገቢዎች እና ታክሶች ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎችን በመመርመርና

በማግራት የወንጀል ምርመራ መዛግብቱን ለባለስልጣኑ ዐቃቤ-ሕግ ለውሳኔ ያቀርባል፤

and deliver the criminal investigation file to the prosecutor for decision.

ለ/ በሕግ መሰረት ለታክስ ዕዳ አሰባሰብ የታክስ ባለዕዳዎችን ንብረት እንዲከበርና እንዲሸጥ ያስተባብራል፤ አፈጻጸሙን በሚያደናቅፉትም ላይ ህጋዊ እርምጃ እንዲወሰድ ያደርጋል ፡፡

b. Coordinate the process of seizure and foreclosure of tax debtors' property in accordance with tax laws for the purpose of tax collection; ensure smoothly implementation of the seizure and foreclosure.

ሐ/ የታክስ ወንጀል ምርመራን በተመለከተ ከዐቃቤ ህጉ የሚሰጡትን ትዕዛዞችና መመሪያዎች ይፈጽማል፡፡

c. Execute instructions and directives given to him by prosecutor in relation to tax criminal investigation.

3. በዚህ አንቀጽ በንዑስ አንቀጽ(1) የተጠቀሰው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ የባለስልጣኑ አቃቤ- ህግ የሚከተሉትን ተግባራት ይፈጽማል ፡-

3. Without prejudice to article (11) sub article (1) the prosecutor shall have the following duties:-

ሀ/ በክልሉ መንግስት ፍርድ ቤቶች ሥልጣን ስር የሚወድቅ ሆኖ በታክስና በከተማ አገልግሎት ገቢዎች ላይ ወንጀል ተፈጽሟል ብሎ ሲያምን ምርመራ እንዲደረግ ያዛል፤ ይፈጽማል ፡-

a. Give an order of investigation when tax and city service revenue crimes exist in certain cases that can be seen under the Regional Government Courts' hierarchy;

ለ/ በቂ ምክንያት ሲኖር በመርማሪው የተጀመረ የወንጀል ምርመራ እንዲቋረጥ ወይም ተጨማሪ ምርመራ እንዲከናወን ሊያዝይታል፤

b. May, upon sufficient reason, instruct the investigator to interrupt a proceeding of criminal investigation or conduct additional investigation;

ሐ/ መርማሪው የሚያቀርብለትን የወንጀል ምርመራ መዝገብ አጥንቶ ይወስናል፤ ስልጣን ባለው ፍርድ ቤት የወንጀል ክስ ይመሰርታል፤ ይከራከራል፤ በዋና ዳይሬክተሩ ሲፈቀድ አግባብ ባለው ህግ መሠረት ክስ ያነሳል፤

c. Shall examine and decide on criminal investigation files delivered to him by the investigator, institute criminal charges with authorized court, litigate, and withdraw charges in accordance with the appropriate law by the approval of the Director General;

መ/ የባለስልጣኑን ጥቅም ወክሎ በክልሉ የታክስና የከተማ አገልግሎት ገቢዎች ጋር በተያያዘ የሚነሱ የፍትህ-ብሔር ጉዳይ ክርክሮችን በየትኛውም የዳኝነት አካል ፊት ቀርቦ ክርክር ያካሄዳል፤ በፍርድ ቤት የሚተላለፉ ውሳኔዎችን ያስፈጽማል፤

d. Prosecutors of the Authority shall follow up tax cases and city service revenue by representing the Authority concerning criminal and civil cases in litigation process in any judgment proceeding and executes the final decisions;

4. ባለስልጣኑ አቃቤ ህግ አስተዳደር፣ የስራ ደረጃ እና ስነምግባር በሚመለከት የክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን መመሪያ ያወጣል

**12) የባለስልጣኑ የሰው ኃይል ስለሚተዳደርበት የህግ ማዕቀፍ**

የባለስልጣኑ የሰው ኃይል ቅጥር፣ አስተዳደር፣ ስምሪት እንዲሁም የሠራተኞች የደመወዝ እስኪልናሌሎች ጥቅማጥቅሞች የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት በሚያወጣው ደንብ የሚወሰን ይሆናል ፡፡

**13) ስለ አማካሪ ቦርድ መቋቋም፣ አሰያያምና ተግባራት**

1. የባለስልጣኑ አማካሪ ቦርድ ከዚህ በኋላ ቦርድ እየተባለ የሚጠራ እና በቋሚነት የሚሠራ ከተለያዩ የመንግሥት አካላት፣ የንግድ ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት እና ከሙያማህበራት የሚወከሉትን አባላት ያቀፈ በቋሚነት የሚሠራ አካል በክልል ደረጃ በዚህ አዋጅ ተቋቁሟል፡፡
2. የቦርዱ ሊቀመንበር ዋና ዳይሬክተሩ ይሆናል፡፡
3. ዋና ዳይሬክተሩ ችሎታና ብቃትን መሠረት በማድረግ የቦርዱን ፀሐፊና ከባለስልጣኑ አባል የሚሆኑትን መርጦ ይመድባል
4. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ (1) መሠረት ከሌሎች ተቋሞች የሚመደቡ አባላት ባለስልጣኑ በሚያዘጋጀው መስፈርት መሰረት በየተቋሞቻቸው አማካኝነት እየተመረጡ ይመደባሉ፡፡
5. የቦርዱ አባላት ስብጥርና ብዛት ፣ የሚመረጡበት መስፈርት፣ የቦርዱ ሊ/መንበርና ፀሐፊ ዝርዝር ተግባርና ሀላፊነት፣ የሌሎች አባላት የጋራና የተናጠል ሀላፊነት እንዲሁም አባላቱ ከሀላፊነት ስለሚነሱበት ሁኔታ ባለሥልጣኑ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል፡፡

4. Regarding with the authority’s Prosecutors administration, rank of positions, classification and professional ethics, are determined by the directive to be issued by the authority.

**12) Legal Framework for the Administration of Employees of the Authority**

The authority’s human resource recruitment administration salary scale and other benefit schemes are determined by the regulation to be issued by the regional administrative council.

**13) Establishment, appointment and duties of the advisory board**

1. An advisory Board here in after named as “Board” work permanently as institutional body is established as composed of different government bodies, chamber of commerce and professional associations by this proclamation.
2. The Director General shall be the chair person of the Board.
3. The Directors General shall assign the Board’s secretary and members from the authority based on competency and efficiency.
4. As per article (13) sub article (1) the board members come from different institutions are assigned by their respective organization as per the criteria to be developed by the authority.
5. The Authority can determine the number of member organizations, the selection criteria the duties & responsibilities of the chairman and secretary, joint and several responsibilities of other members, and the condition of their removal by the directive to be issued by the same.

6. የቦርዱ አይነተኛ ተግባር ባለስልጣኑ በሚመራባቸው ፖሊሲ ነክና ስትራቴጂካዊ ጉዳዮች ረገድ የሥራ አመራሩን ማማከር ሲሆን፤ ዝርዝር ተግባራትና ኃላፊነቱ እንደሚከተለው ይሆናል፡-

ሀ/ የታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ ስርዓቱ በአጠቃላይ ኢኮኖሚው ላይ ስለሚኖረው እንድምታና ከፊዚካል ፖሊሲው ጋር ስለሚጣጣምበት ሁኔታ ያማክራል፤

ለ/ የክልሉን መንግስት ገቢ ለማሳደግና የታክስ አወሳሰንና አሰባሰብ ስርዓቱን ዘመናዊ ለማድረግ በየጊዜው ሊወሰዱ ስለሚገባቸው እርምጃዎች ያመላክታል፤

ሐ/ ታክስን በፈቃደኝነት የመክፈል ባህልን እንዲዳብር የሚደረጉ ጥረቶችን ያነቃቃል፤ ያስተባብራል፤

መ/ የታክስ ማጭበርበርና የመሰወር አድራጎቶችን ሕገ-ወጥ የንግድ እንቅስቃሴዎችን በመከላከልና በመቆጣጠር ረገድ በክልሉ መንግስት፣ ተቋማትና በሌሎች አካላት ቅንጅት ሊከናወኑ የሚገባቸውን ተግባራት ይለያል፤

**14. የቦርዱ ስብሰባዎች**

1. ቦርዱ በስስት ወር አንድ ጊዜ መደበኛ-ስብሰባ ይኖረዋል ፣ እንዳስፈላጊነቱ የቦርዱ ስብሰባ በማንኛው ጊዜ አስቸኳይ ስብሰባ ሊጠራ ይችላል።
2. የቦርዱ የስብሰባ ቦታ በባለስልጣኑ ዋና መስሪያ ቤት ይሆናል።
3. የዚህ አንቀጽ ድንጋጌዎች እንደተጠበቁሆነው ቦርዱ የራሱን የስብሰባ ሥርዓትና የአሰራር መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

6. Without being involved in the day to day activities, the Board shall advise the Authority on such matters of policy and strategy based on:

- a. The impact of the tax assessment and collection system on the general economy and its compatibility with the national fiscal policy;
- b. Shall indicate measures to be taken to enhance the Regional Government Revenue and to make modern tax decision and collection system.
- c. Encourage systems capable of inducing taxpayers to develop their culture towards voluntary compliance;
- d. Identifying the coordinated efforts of the Government and other relevant bodies to prevent and control acts of tax evasion and fraud as well as illegal trade.

**14. Meetings of the board**

- 1) The Board shall hold regular meetings once every three months; and the chairperson of the Board may call extraordinary meetings at any time, as may be necessary;
- 2) The meeting place of the Board shall be at the head office of the Authority;
- 3) Without prejudice to the provisions of this Article, the Board may adopt its own rules of Procedures and manual.

**ክፍል ሦስት**

**ልዩ ልዩ ድንጋጌዎች**

**15) የክልሉ ፖሊስ ኃላፊነት**

- 1. የክልሉ ፖሊስ የታክስ ሕጎችን በመተላለፍ የሚፈፀሙ ወንጀሎችን ለመከላከል የሚያስችሉ ተግባራትን ይፈጽማል።
- 2. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ /1/ ስር የሰፈረው ድንጋጌ እንደተጠበቀ ሆኖ፡-

ሀ. የታክስ ነክ ወንጀልተጠርጣሪዎችን አድኖ በመያዝ ለህግ ያቀርባል

ለ. የባለስልጣኑ ዐቃቤ-ህግ ምስክሮችን ለማቅረብ አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለሚመለከተው ፍርድ ቤት በወቅቱ ያቀርባል።

ሐ. አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ ለታክስ ሰብሳቢ ተቋማት ጥበቃ ያደርጋል።

መ. የታክስ ባለዕዳዎችን ንብረት የመያዘና የመሸጥ ተግባር በሕግ መሠረት ሲከናወን ህግና ስነ-ስርዓትን ያስከብራል፤ አሰራሩን በሚያደናቅፍ ወይም በማንኛውም ሁኔታ ሁከት በሚፈጥሩ ግለሰቦች ወይም ቡድኖች ላይ ተመጣጣኝ እርምጃዎችን ይወስዳል፤ ሕግን ያስከብራል።

**16. የክልሉ ፍርድ ቤቶች ኃላፊነት**

የክልሉ ፍርድ ቤቶች የታክስ ሕግ አፈጻጸምን ለማቀላጠፍ እንዲቻል የታክስ ጉዳዮች የሚታዩባቸው የተለዩ ችሎቶችን እንደ አስፈላጊነቱ ያደራጃሉ።

**17. የባለሥልጣኑ በጀት፣ ንብረት፣ ግዥና ገንዘብ**

- 1. ባለስልጣኑ በክልሉ መንግስት በሚመደብ በጀት ይተዳደራል።
- 2. የባለስልጣኑ የንብረት ግዥ እና የገንዘብ አስተዳደር በክልሉ የግዥና ፋይናንስ ህግ መሠረት ይሆናል።

**PART THREE**

**Miscellaneous Provisions**

**15) Responsibilities of the Regional Police**

- 1. The Regional police shall have the responsibility to prevent criminal offences committed in violation of tax laws.
- 2. Without prejudice to Sub-article (1) of Article (15):
  - a. Apprehend and bring suspects of tax criminals to the court of law.
  - b. If the case so demands the police shall present the authority's persecutor witnesses to the court of law on time.
  - c. Provide protection to tax institutions when necessary.
  - d. Enforce law and order when enforcement of seizure and foreclosure on tax debtors' properties take place in accordance with the law, and take legal action on those who obstruct or in any way disrupt the proceeding of seizure and foreclosure.

**16) Responsibilities of the Regional Courts**

The Regional courts shall, as necessary, organize special tax trial sessions that enable efficient enforcement of tax laws.

**17) The Authority's Budget , property, Procurement and finance**

- 1. The Authority shall be administered with budget allocated by the Regional Government.
- 2. The authority's property, procurement and finance shall be administered in according to the procurement and the financial law of the region.

**18) የሂሳብ መዛግብትና ኦዲት**

- 1. ባለሥልጣኑ የተሟሉና ትክክለኛ የሆኑ የሂሳብ መዛግብትን ይይዛል
- 2. ባለሥልጣኑ ሂሳብ በክልሉ ዋና ኦዲተር መስሪያ ቤት ወይም ዋናው ኦዲተር በሚሰይማቸው ኦዲተሮች ይመረመራል።

**19) በየእርከኑ ስለሚገኙ የገቢ ጽ/ቤቶች**

- 1. በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ ጽ/ቤቶች ተጠሪነት ለክልሉ ገቢዎች ባለሥልጣንና ለሚገኙበት አስተዳደር ዋና አስተዳዳሪ ይሆናል።
- 2. በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ የጽ/ቤት ኃላፊዎች በክልሉ በሚሠራበት የሹመት አሰጣጥ ሥርዓት መሠረት ይሾማሉ።
- 3. በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ ጽ/ቤቶች የክልሉ መንግስት በሚመደብላቸው በጀት ይተዳደራሉ።
- 4. በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙ የገቢ ጽ/ቤቶች ከክልሉ ገቢዎች ባለስልጣን ጋር የሚመሳሰል ድርጅታዊ አቋም፣ አላማ፣ ተግባርና ሀላፊነት ይኖራቸዋል።
- 5. በዚህ አንቀጽ ንዑስ አንቀጽ(4) የተጠቀሰው እንደተጠበቀ ሆኖ በየአስተዳደር እርከኑ የሚገኙት የገቢ ጽ/ቤቶች ዝርዝር ተግባርና ኃላፊነት ባለስልጣኑ መመሪያ ሊያወጣ ይችላል።

**18) Books of Accounts and Audit**

- 1. The Authority shall keep complete and accurate books of accounts.
- 2. Books of accounts and financial documents of the authority shall be audited by the regional auditor general or by auditors appointed by auditor general.

**19) The revenue offices at various administrative hierarchies**

- 1. The offices at various administrative hierarchies are accountable to the regional authority and their respective chief administrator simultaneously.
- 2. The chief officers at various administrative levels are selected and appointed according to the procedure in use in the region.
- 3. The offices at different administrative level should be administered with the budget to be allotted by the regional government.
- 4. The offices at different administrative levels shall have similar organizational structure, objectives, duties and responsibilities with the regional revenue authority.
- 5. With out prejudice to article (19) sub article (4) above, the detail duties and responsibilities of the offices can be specified by the directive to be issued by the authority.

**20) ደንብና መመሪያ የማውጣት ሥልጣን**

1. የክልሉ መስተዳድር ምክር ቤት ይህንን አዋጅ ለማስፈጸም የሚያስፈልጉትን ደንቦች ሊያወጣ ይችላል።
2. የታክስ አስተዳደሩን ጉዳዮች በተመለከተ ባለሥልጣኑ ዝርዝር የአፈጻጸም መመሪያዎችን የማውጣት ስልጣን ይኖረዋል።

**21) የመሸጋገሪያ ድንጋጌ**

ይህ አዋጅ በሥራ ላይ ከመዋሉ በፊት ምርመራቸው በጅምር ወይም በሂደት ላይ ያሉም ሆነ በፍርድ ቤት በመታየት ላይ የሚገኙ ከታክስ ህጎች ጋር የተያያዙ የወንጀል ጉዳዮች በነበሩበት ሁኔታ ቀጥለው ውሳኔ ያገኛሉ።

**22) መብትና ግዴታን ስለማስተላለፍ**

የገቢ ታክስ አወሳሰን፣ አሰባሰብና ከታክስ ዕዳነፃ ማድረግን አስመልክቶ በገቢ ግብር አዋጅ ቁጥር 43/1995 ዓ.ም እና በሌሎች ህጎች ለክልሉ ገንዘብና ኢኮኖሚ ልማት ቢሮ ተሰጥተው የነበሩ መብቶችና ግዴታዎች በዚህ አዋጅ መሠረት ወደ ተቋቋመው ባለስልጣን ተላልፏል።

**23) የመተባበር ግዴታ**

ማንኛውም ሰው ለዚህ አዋጅ አፈፃፀም ባለስልጣኑ የሚጠይቀውን ድጋፍ የመስጠትና ተፈላጊውን ትብብር የማድረግ ግዴታ አለበት።

**24) ስለተሻሻሉና ተፈጻሚነት ስለማይኖራቸው ህጎች**

1. የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግስት ገቢዎች ባለሥልጣን ማቋቋሚያና ስልጣንና ተግባራት መወሰኛ አዋጅ ቁጥር 57/1998 በዚህ አዋጅ ተሸረጠ።

**20. Power to Issue regulation and Directives**

1. The council of Regional Government may issue regulations necessary for the implementation of this proclamation.
2. The Authority shall issue detailed directives whenever necessary pertaining the tax administration.

**21) Transitory Provisions**

Any proceeding of a criminal case in relation to tax laws, whether, it is at a beginning or advanced stage of investigation or pending before a court, shall continue in the samemanner until disposed finally.

**22) Transfer of Rights and obligations**

Those rights and obligations given to the Finance and Economic Development Bureau by Income Tax Proclamation Number43/2003 and other laws regarding assessment, collection and exemption of income tax are hereby transferred to the Authority established as per this proclamation.

**23) Duty to Cooperate**

Any person, for the implementation of this proclamation, is duty bound to provide the assistance required by the Authority and make the necessary cooperation.

**24) Repealed and Inapplicable Laws**

1. Hereby, the Benishangul-Gumuz regional state Revenues Authority establishment proclamation Number 57/2006 is repealed with this proclamation.



2. ከዚህ አዋጅ ጋር የሚቃረን ማናቸውም ሕግ፣ደንብ፣ ወይም መመሪያ በዚህ አዋጅ ውስጥ በተመለከቱት ጉዳዮች ተፈጻሚነት አይኖራቸውም ።

2. Any law, regulation or directives inconsistent with this proclamation, shall not be applicable on matters provided in this proclamation.

**25) አዋጁ የሚፀናበት ጊዜ**

**25) Effective Date**

ይህ አዋጅ በክልሉ መንግስት ምክር ቤት ጸድቆ በልሳነ-ህግ ጋዜጣ ታትሞ ከወጣበት ጊዜ ጀምሮ የፀና ይሆናል።

This proclamation shall come into force as of its approved by Regional council of the state and its publication time in the Lissane Hig Gazette of the council.

**አሰሳ ጥር 30 /2004 ዓ.ም**

**Done at Assosa,  
the day of Jan. 8/ 2012.**

**አህመድ ናስር አህመድ**

**Ahemed Nasser Ahemed**

**የቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልላዊ መንግሥት  
ፕሬዚዳንት**

**The Benishangul-Gumuz Regional State  
President**